



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያኛ ዓመት ቁጥር ፶፪
አዲስ አበባ ሐምሌ ፲፭ ቀን ፪ሺ፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

20th Year No. 52
ADDIS ABABA 22nd July, 2014

ማውጫ

CONTENTS

አዋጅ ቁጥር ፳፻፱/፪ሺ፮ ዓ.ም

Proclamation No. 849/2014

Investment(Amendment) Proclamation

የኢንቨስትመንት /ማሻሻያ/ አዋጅገጽ ፯ሺ፬፻፶

..... Page 7450

አዋጅ ቁጥር ፳፻፱/፪ሺ፮

PROCLAMATION No. 849/2014
A PROCLAMATION TO AMEND THE
INVESTMENT PROCLAMATION

የኢንቨስትመንት አዋጅን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ

WHEREAS it has become necessary to amend the Investment Proclamation No 769/2012;

ስለኢንቨስትመንት የወጣውን አዋጅ ቁጥር

፳፻፱/፪ሺ፬ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

1. Short Title

ሀ. አጭር ርዕስ

This Proclamation may be cited as the “Investment (Amendment) Proclamation No. 849/2014”.

ይህ አዋጅ “የኢንቨስትመንት (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፳፻፱/፪ሺ፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. Amendment

ለ. ማሻሻያ

The Investment Proclamation No. 769/2012 is hereby amended as follows:

የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር ፳፻፱/፪ሺ፬ እንደሚከተለው ተሻሻሏል፡-

1/ sub-articles (14), (15) and (17) of Article 2 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (14), (15) and (17):

፩/ የአዋጁ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጾች (፲፬)፣ (፲፭) እና (፲፮) ተሠርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፲፬)፣ (፲፭) እና (፲፮) ተተክተዋል፡-

ያንዱ ዋጋ Unit Price 5-25

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቱ ፳፻፩ Negarit G, P.O.Box 80001

“፲፬/ ‘ኮሚሽን’ ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የሚቋቋም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ነው።

፲፭/ ‘ኢንቨስትመንት ቦርድ’ ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የሚቋቋም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ቦርድ ነው።

፲፮/ ‘የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና’ ማለት የኢንዱስትሪ እድገትን፣ የአካባቢ ብክለት ተፅኖ መቀነስን እና የከተሞች እድገትን በእቅድና በሥርዓት የመምራት ዓባይት ዓላማዎችን የያዘ ሆኖ እቅድን መሠረት አድርጎ እንደ መንገድ፣ የኤሌክትሪክ ኃይል፣ ውሃና የመሳሰሉ አስፈላጊ መሠረተ ልማቶችና የተለያዩ አገልግሎቶች ተሟልተውለት እና ልዩ የማበረታቻ ዐቅድ ኖሮት፣ አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይ ወይም ተመጋጋቢነት ያላቸው ኢንዱስትሪዎችን በስብስብ ለማልማት ወይም ሁለገብ ኢንዱስትሪዎችን ለማልማት የሚቋቋም ድንበር የተበጀለት አግባብ ባለው አካል የተሰየመ የተወሰነ ቦታ ሲሆን ልዩ የኢኮኖሚ ቀጠናን፣ የኢንዱስትሪ ፓርክን፣ የቴክኖሎጂ ፓርክን፣ የኤክስፖርት ማቀነባበሪያ ቀጠናን፣ ነፃ የንግድ ቀጠናን እና በኢንቨስትመንት ቦርድ የሚወሰኑ የመሳሰሉትን ይጨምራል።”

“14/ ‘Commission’ means the Ethiopian Investment Commission to be established by regulation of the Council of Ministers;

15 / ‘Investment Board’ means the Ethiopian Investment Board to be established by regulation of the Council of Ministers;

17/ ‘industrial development zone’ means an area with distinct boundary designated by the appropriate organ to develop identical, similar or interrelated industries together or to develop multifaceted industries, based on a planned fulfillment of infrastructures and various services such as road, electric power and water, and having special incentive schemes, with a broad view to achieving, planned and systematic, development of industries, mitigation of the impacts of environmental pollution and development of urban centers, and includes special economic zones, industrial parks, technology parks, export processing zones, free trade zones and the likes designated by the Investment Board;”

፪/ በአዋጁ ውስጥ በማናቸውም ሥፍራ “ኤጀንሲ” የሚለው ስያሜ ተሠርዞ “ኮሚሽን” በሚለው ተተክቷል።

፫/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፯ ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፳፯ ተተክቷል፡-

“፳፯. የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካላት

የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካላት የኢንቨስትመንት ቦርድ፣ ኮሚሽኑን እና በክልል ሕጎች የሚወሰኑ የክልል ኢንቨስትመንት አካላትን ያጠቃልላል።”

፬/ የአዋጁ አንቀጽ ፳፱ ንዑስ አንቀጾች (፩)፣ (፯) እና (፮) ተሠርዞ በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፩)፣ (፮) እና (፯) ተተክተዋል፡-

“፩/ ኮሚሽኑ በሚሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኙ ባለሀብቶች በሚያቀርቧቸው ይግባኞች ላይ ይወስናል፤

፮/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሥራ ላይ ባለው ደንብ መሠረት ከሚፈቀደው የተለየ ወይም ተጨማሪ የሆነ ማበረታቻ እንዲሰጥ ይፈቅዳል፤

፯/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝና በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ የተከለሉ የሥራ መስኮች ለውጭ ባለሀብቶችም ክፍት እንዲሆኑ ይፈቅዳል።”

2/ any reference to the “Agency” appearing anywhere in the Proclamation is deleted and replaced by the “Commission” ;

3/ Article 27 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new Article 27:

“27. Investment Administration Organs

The organs of investment administration shall comprise the Investment Board, the Commission and regional investment organs to be defined by the laws of the respective regions.”

4/ sub-articles (5), (6) and (7) of Article 29 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (5), (6) and (7):

“5/ decide on appeals submitted to it by investors against decisions of the Commission;

6/ where necessary, authorize the granting of new or additional incentives other than what is provided for under the existing regulations;

7/ where necessary, and without prejudice to the provisions of Article 6 of this Proclamation, authorize the opening of investment areas for foreign investors, otherwise exclusively reserved for domestic investors.”

፮/ የአዋጁ አንቀጽ ፴፫ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተሠርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ (፪) ተተክቷል:-

“፪/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፮ የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የኢንዱስትሪ ቀጠና ልማት የሚካሄደው በፌዴራል መንግሥት ወይም አስፈላጊነቱ ሲታመንበት በመንግሥትና በግል ባለሀብት በቅንጅት ወይም በግል ባለሀብቶች ይሆናል።”

፯/ የአዋጁ አንቀጽ ፴፬ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፪) ተሠርዘው በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፩) እና (፪) ተተክተዋል:-

“፩/ የኢንቨስትመንት ቦርድ የኢንዱስትሪ ቀጠናዎች አስተዳደርንና ቁጥጥርን በበላይነት ይመራል።

፪/ የኢንቨስትመንት ቦርድ በዚህ አዋጅና በአዋጁ መሠረት በሚወጣው ደንብ ውስጥ የተቀመጡ ሥነ-ሥርዓቶችን፣ የፀደቁ የአገሪቱን የኢንቨስትመንት ዕቅዶች እና ስምምነቶች በመከተል ማናቸውም የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና እንዲጠብ ወይም እንዲሰፋ ማድረግን ይወስናል።”

5/ sub-article (2) of Article 33 of the Proclamation is deleted and replaced by the following new sub-article (2):

“2/ Without prejudice to the provisions of Article 6 of this Proclamation, industrial zone development shall be undertaken by the federal government or, where deemed necessary, by joint investment of the government and a private investor or by private investors.”

6/ sub-articles (1) and (2) of Article 34 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (1) and (2):

“1/ The Investment Board shall oversee the administration and supervision of industrial development zones.

2/ The Investment Board shall, in conformity with the procedures provided for under this Proclamation and regulations issued hereunder and the approved investment plans and agreements of the country, decide the reduction or expansion of the boundaries of industrial development zones.”

፮/ በአዋጁ አንቀጽ ፴፬ ንዑስ አንቀጽ (፫) መጀመሪያ ላይ “በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) የተመለከተው የውሳኔ ሃሳብ ሲጸድቅ በኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ውስጥ በሊዝ የተያዘን ወይም በአዋሳኝ ቦታ ላይ የሚገኝን መሬት” የሚለው ሐረግ ተሠርዞ “የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና እንዲጠብ ወይም እንዲሰፋ መደረግ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት ሲወሰን በኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናው ውስጥ በሊዝ የተያዘን ወይም በአዋሳኝ ቦታ ላይ የሚገኝን መሬት፣” በሚል አዲስ ሐረግ ተተክቷል።

፭/ የአዋጁ አንቀጽ ፴፭ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) ተሠርዞ በሚከተሉት አዲስ ንዑስ አንቀጾች (፪) እና (፫) ተተክተዋል፡-

“፪/ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ስለሚሰየሙበት አሠራር፣ ስለሚመደቡበት መሥሪያቸው፣ ስለድንበራቸው አወሳሰን፣ በቀጠናዎች ውስጥ ስለሚሠማሩ ባለሀብቶች መብትና ግዴታዎች፣ ከመንግሥት ማግኘት ስለሚገባቸው ልዩ አገልግሎቶች አፈጻጸምና የቁጥጥር አሠራር፣ የሚያከናውኗቸው ግንባታዎች ስለሚፈጸሙበትና ቁጥጥር ስለሚደረግባቸው ሁኔታዎች፣ በዚህ አዋጅ ከሚያገኙት በተጨማሪነት ስለሚሰጧቸው ማበረታቻዎች እና በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉ ድንጋጌዎችን ለማስፈጸም አስፈላጊ ስለሆኑ ማናቸውም ጉዳዮች በኢንቨስትመንት ቦርድ በሚወጣ መመሪያ ይወሰናሉ።

7/ The phrase “Where the recommendation specified under sub-article (2) of this Article is approved a leasehold land within or adjacent to industrial development zones may be possessed by negotiation or decision for the purpose of:” appearing at the beginning of sub-article (3) of Article 34 of the Proclamation is deleted and replaced by the new phrase “Where the reduction or expansion of the boundary of an industrial zone is decided pursuant to sub-article (2) of this Article, a leasehold land within or adjacent to industrial development zones may be possessed by negotiation or decision for the purpose of:”

8/ sub-articles (2) and (3) of Article 35 of the Proclamation are deleted and replaced by the following new sub-articles (2) and (3):

“2/ Measures concerning designation, allocation standard and boundary delimitation of industrial development zones, the rights and duties of investors engaged therein, the services expected from the government and supervision thereon, execution of construction activities and supervision thereon, incentives other than those granted under this Proclamation and the implementation of the provisions of this Part, shall be determined by directives of the Investment Board.

፫/ በዚህ ክፍል ድንጋጌዎችና በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) መሠረት በሚወጣው የኢንቨስትመንት ቦርድ መመሪያ በተለየ አካሄድ የተመለከቱት እንደተጠበቁ ሆነው የዚህ አዋጅ ሌሎች ድንጋጌዎችና አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ ደንቦች በኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ላይ ተፈጻሚ ይሆናሉ።”

አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል።

አዲስ አበባ ሐምሌ ፲፭ ቀን ፪ሺ፮ ዓ.ም

ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ንግሥት

3/ Without prejudice to exceptions made by the provisions of this Part and directives of the Investment Board issued pursuant to sub-article (2) of this Article, other provisions of this Proclamation and regulations issued hereunder shall be applicable to industrial development zones.”

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 22nd day of July, 2014

MULATU TESHOME (DR.)

PRESIDENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA